

ይቀ

ንሱ

14

6


ይጀምሩ

ካርቦን
12.0107

ከትንሽ ነገር ይጀምሩ። ወጭዎን በመቀነስ ዓለምን ያድኑ።
በጋራ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን።



ማታና እቤት በማይኖሩበት ወቅት የሙቀት መቆጣጠሪያዎን ወደ 55° ይቀንሱ።



የቤትዎን መስከት፡ በርና ቱቦ በቀዝቃዛ ዓደር መከላከያ ማሸጊያ ያሸጉ።



የውኃ ማሞቂያ መሳሪያዎን ወደ 120° ይቀንሱ።




በማይጠቀሙበት ወቅት መብራቶችንና የኤሌክሪክ ዕቃዎችን ያጥፉ፣ ያለያዩም።



ቢያንስ አምስት አምፕሎችን ወደ ትናንሽ ረጅም ቱቦ ይቀይሩ።


የኃይል አጠቃቀምዎን ይበልጥ ያሻሽሉ



የመኪናዎን ትግ ግደር መጠን በየወሩ ይለኩ።



መኪናዎ ከ30 ሰከንድ በላይ ከቆመ ሞተሩን ያጥፉት።



በአውቶቪስ፣ በባይስክል፣ በመኪና ከሌላ ሰው ጋር (ካርፑል) ወይም በግር ይጓዙ።



ስለጉዞዎ ያስቡ። ከሁሉም በተሻለው (አነስተኛ ጋዝ በሚጠጣው) መኪና ይጠቀሙ።



በሳምንት አንዴ ወይም ከዚያ በላይ ያለ መኪና ይንቀሳቀሱ።

ሌሎች ውጤት ሊያስገኙ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች

- የቤትዎን ጣራ፣ የኤሌክትሪክና የሌሎች መከማቻን ቦታ መሻለኪያና ግርግዳ ማሸጊያዎች ያሻሽሉ።
- መኪናዎን በነዳጅና በኤሌክትሪክ በሚሰራ መኪና (ሃይብሪድ) ወይም በሌላ በነዳጅ አጠቃቀም ጥሩ በሆነ መኪና ይተኩ።
- በአካባቢዎ የሚመረትን ምግብ ይግዙ።
- ሁልጊዜ አረንጓዴነት የማይለውን ተክል እንሮዎ ጋ ያትክሉ።
- ወሬውን ያሰራጩ - ጓደኛዎን ይንገሩ።